



## የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ

ኢሰመጉ የቆመው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!

አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ

**መንግሥት የሰብዓዊ መብቶችን የማስከበር ግዴታውን በአግባቡ እየተወጣ አይደለም!**

ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢትዮጵያ ፈርማ ያጸደቀቻቸውና የሕጎቿ አካል ያደረገቻቸው ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች እንዲሁም የሐገሪቱ የሕጎች ጉሉ የበላይ የሆነው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥትም ማንኛውም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ የማይደፈርና የማይገሰስ ደህንነቱ በተጠበቀ ሰላማዊ ቦታ በህይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት እንዳለው ይደነግጋሉ። መንግሥት ደግሞ እነዚህን መብቶች የማክበር እና የማስከበር ሕጋዊ እና ተፈጥሯዊ ግዴታዎች የመወጣት ቀዳማዊ ኃላፊነት ተጥሎበታል።

ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም በአሮሚያ ክልል፣ በምዕራብ ወለጋ ዞን፣ ጉሊሶ ወረዳ ዲላ ጎሳ ቃንቃ ቀበሌ ላይ ታጣቂዎች በንጹቅ ሰዎች ላይ ባደረሱት ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃት በርካታ ሰዎች መሞታቸውን፣ መቁሰላቸውን እና የንብረት ውድመት መድረሱን ኢሰመጉ ከቦታው ከሚገኙ ተጎጂዎች ለማወቅ ችሏል። ተጎጂዎቹ ጥቃቱ የተፈጸመው ለስብሰባ ትፈለጋላችሁ በሚል የተጠሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪም፣ አካባቢው ላለፉት በርካታ ጊዜያት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ መከላከያ ሠራዊት እዝ ስር የነበረ መሆኑን ጠቅሰው ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ሠራዊቱ አካባቢውን ለቅቆ ከወጣ በኋላ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ድርጊት ተጎጂዎች የደህንነት ስጋት እያለባቸው ጥበቃ ሳይደረግላቸው ለዚህ ጉዳት የተዳረጉበትን ምክንያት ኢሰመጉ ለማጣራት ጥረት እያደረገ ነው።

ከቀናት በፊት ኢሰመጉ የመንግሥትን ግዴታዎች ጠቅሶ ወቅታዊው የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን እና አስቸኳይ መፍትሔ የሚሻ እንደሆነ ጥሪ ማቅረቡ አይዘነጋም። ኢሰመጉ ላለፉት ሃያ ስምንት ዓመታት፣ በተለይም ላለፉት ሦስት ዓመታት በተደጋጋሚ ጊዜያት ሲከሰቱ ከነበሩ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ትምህርት በመውሰድ መንግሥት ፈጣን እና መሠረታዊ የሚባሉ እርምጃዎችን እንዲወስድ ሲወተውት ቆይቷል። ሆኖም፣ መንግሥት ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሰ የመጣውን ዓይነተ-በዙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በአጭርም ሆነ በረጅም ጊዜ እርምጃ መፍታት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ ይልቅ ሰበብ በመፍጠር ማለፍ ቀጥሎበታል።

### ማሳሰቢያ፡

ኢሰመጉ፣ መንግሥት አሁን ላይ ችግሮቹን ለመፍታት እየሄደበት ያለው መንገድ ሕጋዊ፣ ትክክለኛ እና ተገቢ ነው ብሎ አያምንም። በመሆኑም፣ ጉዳቱን በማድረስ እና በመደገፍ ለተፈጠሩት ችግሮቹ ጉሉ ተጠያቂ ናቸው በማለት የሚወንጀላቸውን አካላት በመግለጫዎች ከማውገዝ ባለፈ፣ በሕግ የተሰጠውን ስልጣን ተጠቅሞ አጥፊዎችን ለፍርድ እንዲያቀርብ እና ለተጎጂዎች ፍትሕ እንዲሰጥ ዳግም ይጠይቃል። መንግሥት በጥቃቱ የቆሰሉ ሰዎች አፋጣኝ ህክምና እንዲያገኙ፣ በስጋት መኖሪያቸውን ለቅቀው የተፈናቀሉ

ሰዎችን ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ እና ንብረታቸው የወደመጣቸውም ተመልሰው የሚቋቋሙበትን መንገድ እንዲያመቻች ይጠይቃል።

ከዚህም ባሻገር፣ መንግሥት ተጨባጭ የደህንነት ስጋት ያለባቸውን አካባቢዎች በመለየት የአጭር እና የረጅም ጊዜ እቅዶችን በማዘጋጀት ወደ ፈጣን እርምጃ እንዲገባ፣ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙባቸውን ቦታዎች ወደ ቀደመ ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው በአፋጣኝ እንዲመልስ እና በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጠሩትን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የሚያጣራ ገለልተኛ ቡድን ወደ ሥራ እንዲያስገባ ኢሰመጉ ይጠይቃል።

ጥቅምት 24፣ 2013 ዓ.ም

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዘቢነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም አቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፣ የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (Defend Defenders) መሥራች አባል ነው።